



**በኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው አዘጋጅነት
የ 122ኛው የአድዋ ድል ክብረ በዓል መታሰቢያ በቶሮንቶ በደመቀ ሁኔታ ተከበረ
የ 81ኛው ዓመት የየካቲት 12 ቀን የሰማዕታት ቀንም ሻማ በማብራት ታስቦ ዋለ**

የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው በየዓመቱ የሚያዘጋጀውን የአድዋ ድል መታሰቢያ ክብረ በዓል ዘንድም እሁድ የካቲት 18 ቀን 2010 ዓ/ም (February 25, 2018) በደመቀ ሁኔታ ተከብሮ ውሏል።

የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶ፣ 444 ሺርበርን አቬኑ በሚገኘው የትምህርት ቤት አዳራሽ ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ጀምሮ በጠራው ዝግጅት ላይ አዘጋጁ ክፍል ቀደም ብሎ በመምጣት አስፈላጊውን ዝግጅት ሁሉ አጠናቆ፣ አዳራሹን በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማዎች አሹብርቆ፣ ለመስተንግዶ ቡና፣ ዳቦና ውሃ አዘጋጅቶ ህዝቡን በመጠባበቅ ቆይቷል። ህዝቡም ቀስ በቀስ በመምጣት ዝግጅቱን ለመጀመር በቂ ነው የሚባል ሕዝብ ሲገኝ በዓሉን አቶ አሰግድ ሥዩም የቦርድ አባል በመክፈት እንኳን ለ122ኛው የአድዋ ድል በዓል አደረገችሁ ካሉና በዓሉን ለማከበር የመጡትን ሁሉ ካመሰገኑ በኋላ በዓሉን ለማክበር በሰዓቱ የተገኙትን የሃይማኖት አባት ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳን በዓሉን አስመልክቶ መልእክት እንዲያስተላልፉ ወደ መድረኩ ጋብዘዋል።

ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳም በዓሉን አስመልክቶ አባቶቻችን ሰላደረጉት አኩሪ ስራና ለሀገራቸው ሰለከፈሉት መስዋዕትነት አንስተው የአሁኑ ትውልድም አርአያነታቸውን ተከትሎ በአንድነት ለሀገሩ መቆም፣ አገሩንና ታሪኩን መጠበቅ እንዳለበት አሳስበው፤ በወቅቱ በአገራችን ሰላላው ወጣቱ ትውልድ አገሩን ታሪኩን ለማጥፋትና ህዝብን በየቋንቋውና ጎሳው ለመከፋፈል ለ 27 ዓመት የሚደረገውን የጥፋት ጉዞ በማፍረስ ኢትዮጵያዊነቱንና አንድነቱን በመግለጽና በማሳየት እየከፈለ ሰላላው መስዋዕትነትና አኩሪ ስራ በማወደስና በማመስገን በወጣቱ ትውልድ አኩሪ ስራ ልንደሰት ይገባናል በማለት ተናግረዋል። ሰፊ ባለ ሁኔታም አባቶቻችን ያቆዩልንን አገር መጠበቅና ለትውልድ ማስተላለፍ እንደሌለን ተናግረዋል። ይህን በዓል ያዘጋጀውን የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢውንም በዝግጅቱ የተሳተፉትን ሁሉ አመስግነዋል። ዝግጅት ተደርጎ እጅግ ብዙ ህዝብ መገኘት ሲገባው የመጣውን አመስግነው ያልመጣውንም ወቅሰዋል። ንግግራቸውን በምስጋና ጸሎትም አጠቃለዋል።

ቀጠሎም የዕለቱ የመድረክ ፕሮግራም መሪ ዶክተር ዮሐንስም መድረኩን በመረከብ እንኳን አደረገችሁ በማለት ፕሮግራሙን የማካሄድ ስራቸውን በመቀጠል የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ፕሬዚዳንት አቶ ዓለማየሁ አስፋው ንግግር እንዲያደረጉ ወደ መድረኩ ጋብዘዋል።

የማህበሩ ፕሬዚዳንት አቶ ዓለማየሁ አስፋውም ስለ አድዋ ጦርነትና ስለተከፈለው መስዋዕትነት፣ ስለጀግንነታቸውና በአጼ ምኒልክ መሪነት ከሁሉም የአገሪቱ ክፍል ዘምቶ በመስዋዕትነትና በጀግንነት ስለተገኘው የአድዋ ድል አንስተው ሰፊ ያለ ንግግር አድርገዋል። በመጨረሻም እኛም ዛሬ ባለንበት አገር የኢትዮጵያ ማህበርን ለማጠናከር መተባበር እንዳለብን፣ አባል ያለሆናችሁ ቅጽ በመሙላት አባል እንድትሆኑ፣ አባል የሆናችሁ የአባልነት መዋጮ እንድትከፍሉ፣ የተለያዩ ሙያ ያላችሁ በሙያችሁ እንድትገለገሉ በሩ ክፍት ስለሆነ ኑ ማህበሩ አጠናክረን ለልጆቻችን ታሪና ቅርስ እንደንተው መትጋት ይኖርብናል በማለት ንግግራቸውን ደምድመዋል።

በመቀጠልም የመድረኩ መሪ ዶክተር ዮሐንስ በዓሉን አስመልክቶ አባቶቻችን ታላቅ ታሪክና አገር አስረከበውናል እኛስ ለልጆቻችን ምንድነው የምናወርሰው? በማለት ወጣቱ ትውልድ እንዲተካን ብዙ ማድረግ አለብን ልጆቻችንን ስለ ባህላቸው ስለአገራቸው መንገር ማስተማር ሃላፊነት ብቻ ሳይሆን ግዴታም አለብን ብለዋል፤ የአድዋን ድል በዓል ለማክበር ዛሬ የተገኘው ሕዝብ ብቻ በቂ አይደለም፣ ይህ አዳራሽ ጠቦን ሌላ ትልቅ ቦታ በበዙ ሺህ የሚቆጠር ሕዝብ ተሰብስቦ መከበር የሚገባው የአፍሪካ ሕዝብ አኩሪ ታሪክ ነውና ጠንከረን እንሰራ በማለት ለምሳሌ አንዲት እናት ህጻን ልጇን የአርበኛ ልብስ አልብሳ እዚህ ለማክበር ይዛው በመገኘቷ በጣም አመስገነው ሁላችንም እንደዚያ ማድረግ አለብን በማለት አሳስበዋል።

በፈቃደኛነት ነጻ አገልገሎት ለመስጠት የተገኘው ዲጂ ዳንኤልም የህዝቡን መንፈስ የሚያነሳሳ ሙዚቃዎችን በማስማት በአዳራሽ የተገኘውን ህዝብ ሰንደቅ ዓላማውን ይዞ እንዲጨፍር በማድረግም ለበዓሉ ድምቀት ሰጥቶታል።

ቀጠሎም ወደ መድረኩ የተጋበዘችው ወጣት እየሩሳሌም 'አልወለድም አለ" በሚል ያዘጋጀችውን አጅግ መሳጭ ግጥም አሰምታለች። የመድረኩ መሪ ሰላሰማችው ግጥም ካመሰገኑ በኋላ ወጣት እየሩሳሌም ገጣሚ ብቻ ሳትሆን ድንቅ ዜማ ከሰብሰብ በሉ ቡድን ጋር በመሆን አንድ አዲስ ሲዲ አዘጋጅታ በዩቲዩብ በቅርቡ ሊቃለች፤ ለቅምሻ ያዘጅችውን ዜማ ጋብዛችኋለች በማለት አዲሱን ዜማ እንዲጫወት ተደርጓል።

ከሰብሰብ በሉ ቡድን ወጣት ሳሙኤል (ሳሚ) ወደ መድረኩ በመምጣት በእንግሊዝኛ ስለ አድዋ ያዘጋጀውን ንግግር በሚደንቅ ሁኔታ አስምቷል። ሕዝቡም እጅግ የማበረታቻ ምስጋናውን በጭብጨባ ገልጿል።

በመቀጠልም አርቲስት ፈንታው አባተ የሀዲስ ንጋት የኪነጥበብ መድረክ አባል ያዘጋጀውን የሰእል ቅንብር በፕሮጀክተር በማሳየት ስለ አድዋ ዘመቻና ድል በተለያዩ የውጭ አገር ሰዓሊዎችና ኢትዮጵያውያን ሰዓሊዎች የሳሊቸውን ሰዕሎች ይዘትና ያሳሳል ዘዴዎች ከሙያው አንጻር በማብራራትና ገለጻ በማድረግ አሳይቷል። ግሩምና ድንቅ ዝግጅት ነበር።

በየዓመቱ በአድዋ መታሰቢያ በዓል ላይ ዝግጅት የሚሳተፈው ወጣት ራሴላስ አለማየሁ አስፋው ዝግጅቱን አቅርቧል። ወጣት ራሴላስ የአድዋ ውሊታ አሉብኝ በማለት ነበር ንግግሩን የጀመረው እና ከ አጭር ገለጻ በኋላ አንድ ሙዚቃ በአማርኛ ሸለላ ያታጀበ በራፕ ሙዚቃ በመጫወት እንዲሁም አንድ የጉራጊኛ የባህል ጨዋታ በመጫወት ለበዓሉ ድምቀትን ሰጥቶታል። በመቀጠልም ወጣት አማኑኤልን በማስተዋወቅ ወጣት አማኑኤልም (አማን) እንዲሁ አንድ ራፕ ሙዚቃ ተጫውቷል።

የማህበሩ ፕሬዚዳንት አቶ አለማየሁ አስፋው ለሕዝቡ ማንኛውም የኮሚኒቲያችን አባል በበጎ ፈቃደኛነት በሙያው አገልገሎት እንዲሰጥ በመጠየቅ ወርክ ሾፖችን እያዘጋጀን ለኮሚኒቲያችን የተለያዩ ሙያዊ አገልግሎቶችን እንዲሰጡ ጠይቀው ማህበሩ የሚችለውን ሁሉ እያደረገ ይተባበራልና ተሳትፏችሁ እንዳይለየን በማለት አሳስበዋል።

በመጨረሻም በፕሮግራሙ የተካተተው በየካቲት 12 ቀን ይከበር የነበረውን የ 81ኛ ዓመት የሰማዕታት ቀን መታሰቢያን አስመልክቶ የማህበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ንጉሤ ደስታ ስለ የካቲት 12 ቀን በፋሽስት ጣሊያን ስለተደረገው ጭፈጨፋና ስንት ወገኖቻችን መስዋዕትነት ስለከፈሉበት ሁኔታ ንግግር ካደረጉ በኋላ በዚያን የጣሊያን ፋሽስት ወረራ ዘመን በግፍና በጭካኔ የተጨፈጨፉትን ከ 30. 000 ሺህ በላይ ሰማዕታትን በህሊና ጸሎትና ሻማ በማብራት እንዲታሰቡ ጠይቀው ለሰማዕታቱ የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎትና ሻማ በማብራት ሕዝቡ አስቧቸዋል። አቶ ንጉሤ ደስታም ምስጋናቸውን አቅርበው ፕሮግራሙ ተጠናቋል።

በዚህ አይነት የአድዋ ድል መታሰቢያ ተከብሮ ከመሸቱ አንድ ሰዓት ላይ ፕሮግራሙ ተጠናቋል።